

ማለቂያ የሌለውና፣ አሰልቺው የህወሃት/ኢህአዴግ 'ጸረ-ሙስና' ዘመቻ

ህወሃት መራሹ የኢህአዴግ መንግስት አንደከዚህ ቀደሙ፣ ዘንድሮም የጸረ-ሙስና ዘመቻ በሚል በትልቅ ጭጫታ አጅቦ አዲሱን ዘመቻውን ይዞ ብቅ ብሏል። የህወሃት/ኢህአዴግን ምንነት በቅጡ ያልተረዱ ወይም የዘነጉ ወገኖች፣ እኩሌ ታሰረ፣እኩሌ ቀረ፣ እኩሌማ ካልታሰረ ዘመቻው የምር አይደለም... ወዘተ የሚል አላስፈላጊ ውይይት ውስጥ ገብተው ሳይ ፣ ጎበዝ አንዘናጋ ለማለት እፈልጋለሁ።

ሙስና፣ የህወሃት መራሹ የኢህአዴግ መንግስት መሰረታዊ መገለጫ ባህሪው በመሆኑ፣ ይህ ቡድን ከስልጣን አስካልወረደ ድረስ አብሮን የሚኖር ፣ በሂደትም አየባሰበት በመሄድ ሀገራችንን አጅግ በጣም አስቸጋሪ ወይንም ልንወጣው ወደማንኛውም አዘቅት ውስጥ ሊከት አንድሚችል መገንዘብ የግድ ይላል።

ዛሬ አርባና ሃምሳ ሰዎች በቁጥጥር ስር አድርጎ የኢትዮጵያ አራት ቢልዮን ብር ሊደርስ የሚችል ገንዘብ (እርግጥ ለኛ አይነት ደሃ ሃገር ገንዘብ ብዙ ነው፣ መምዘበሩም ያሳዝናል) ባክኗል ወይንም መንግስት እንዲያጣ ተደርጓል በሚል ቡራ ከረዩ የሚለው መንግስት፣ የዛሬ አምስት ዓመት የአውሮፓ ድርጅቶች ባወጡት ጥናት ከኢትዮጵያ በሕገ-ወጥ መንገድ 11 ቢልዮን የአሜሪካ ዶላር ወደውጭ መውጣቱን ይፋ ሲያደርጉ አይቶ እንዳላየ ሰምቶ እንዳልሰማ ማለፉን ስናስታውስ፣ የዘንድሮው ዘመቻም ሙስናን ከመዋጋት ጋር ቀጥተኛ ግንኙነት እንደሌለው እንረዳለን።

የህወሃት መራሹ የኢህአዴግ መንግስት የሚጠቀምባቸውን ማደናገሪያ ተረቶችና በየጊዜው የሚታወጁ ዘመቻዎችን ወደጎን ስናደርግ፣ በሀገራችን የሙስናው ምንጭ ሌላ ነገር ሳይሆን፣ ከመሬትና ከመሬት ባለቤትነት ጋር የተቆራኘ መሆኑን አንገነዘባለን። ይህንን መሬትንና የመሬት ባለቤትነትን በሚመለከት የጠራ አመለካከት አስካልያዝን ድረስም በሀገሪቱ የተንሰራፋውን የሙስና ስርዓት ለማወቅ፣ አውቆም ለመታገል ያዳግተናል።

አሁን በሥራ ላይ ያለው የኢትዮጵያ ህገ-መንግስት አንቀጽ 40 ቁ 3 'የገጠርም ሆነ የከተማ መሬትና የተፈጥሮ ሀብት ባለቤትነት መብት የመንግሥትና የህዝብ ብቻ ነው። መሬት የማይሸጥ የማይለወጥ የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች የጋራ ንብረት ነው።' ቢልም፣ በመሬት ላይ ያለው ገሃድ ሀቅ ግን፣ ላለፉት 26 ዓመታት መሬት በህወሃት/ኢህአዴግ ባለስልጣናት፣ ከችርቻሮ አስከ ጅምላ የሚቸበቸብ ተራ ሸቀጥ መሆኑ በማያወላዳ መንገድ ይታወቃል ።

በስም፣ ባለቤት ተብለው በዚህ ህገ-መንግስት የተንቆለጹት 'ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች' የደረሳቸው እጣ ፈንታ ደግሞ ፣ ከተማ ያሉት ከሶስትና አራት ትውልድ ወይንም ከዛ በላይ ከኖሩባቸው ቤቶችና ሰፈሮች ፣ በልማት ስም በጅምላ ተፈናቅሎ ወደ ከተማ ዳርቻ መወርወር፣ በአዲስ አበባ አካባቢ የሚኖሩ አርሶአደሮችንም አንዲሁ ጭብርብርና ጉልበት የታከለበት ያለበቂ ካሳ መፈናቀል፣ በበርካታ የሀገሪቱ ግዛት የሚኖሩ አርሶ አደሮች ደግሞ፣ ለውጭ ባለሀብት በልማት ስም 'የሚሰጥ' መለስተኛ የአውሮፓ ሀገር የሚያህል መሬት ለማመቻቸት ሺዎች በጉልበት መፈናቀልና ለስደትም መዳረግ ነው።

ህወሓት መራሹ የኢህአዴግ መንግስት ስር ነቀል ጸረ-ሙስና ዘመቻ አያካሄድኩ ነው ብሎ ሲያውጅ የዘንድሮው ሶስተኛ ወይንም አራተኛ ጊዜው ነው። ከባለፉት ዘመቻዎች የተረዳናቸው ነገሮች ቢኖሩ ፣ሙስናን መዋጋት የሚሉ ዘመቻዎች መንስኤ በጥቅሉ ሶስት ሲሆኑ፣ አንዳቸውም ግን በቅንነት ሙስናን የመዋጋት አላማ የላቸውም።

አንደኛው ምክንያት የህዝብ ብሶት ጠንከሮ ወደ እንቅስቃሴ ሲያመራ፣ ለማስተንፈስ ወይንም አቅጣጫ ለማስቀየስ ፣ ሁለተኛ በውስጣቸው ያለው የስልጣን ወይንም የበላይነትን የማስፈን ሽኩቻን መቆጫ፣ የተወሰኑ ሰዎችን ወህኒ የሚወረውሩበት ወይንም ከስልጣን ገሽሽ የሚያደርጉበትና፣ ሶስተኛው ቅጥ ያጣ ዘረፋ አንደሚካሄድ በማየት እየደገፍናችሁ አታሳጡን፣ ለሚለው የምዕራብ ሀገሮች ተማጽኖ ተግባራዊ እንቅስቃሴ እያደረግን ነው ለማለት የሚካሄዱ የይስሙላ ዘመቻዎች ናቸው።

ህወሓት መራሹ የኢህአዴግ መንግስት መሬትና የመሬት ባለቤትነት በሀገሪቱ የተንሰራፋው የሙስና ስርዓት ዋና ምንጭ መሆኑን ስለሚያውቅ በየጊዜው ማደናገሪያ ለመፍጠር ቢሞክርም፣ ይህንን ተገንዝበውና ተረድተው ግን

የህወሓት/ኢህአዴግ መንግስትን የሚያጋልጡና የሚታገሉ ወገኖችን እንደ ደመኛ ጠላቶቹ እንደሚያይ የበቀለ ገርባ ምሳሌ ያሳያል።

የአፌኮና የመድረክ መሪ የነበረው በቀለ ገርባ የዛሬ ሰባት ዓመት ለምርጫ በተደረገ ክርክር ወቅት ይህንን ሃቅ፣ ማለትም የሙስና ምንጭ የህውሃት መራሹ የኢህአዴግ መንግስት መሬትን አንዴ ግል ሃብት በመቁጠር፣ ከሱ ጋር ለተጣቡት ሽልማት፣ የተወሰኑትን ለማሟላልና ድጋፍ ለማግኘት ለጥቂቶች የቁርጥ ቀን ልጆቹ ደግሞ 'በብርሃን ፍጥነት ተዝቆ ወደማያልቅ ሀብት የተመነጠቁበት መንኲራኩር' አንደሆነ በማጋለጡ ይህው አስከዛሬ ምክንያት አየተፈለገ በአስር አንዲማቅቅ ተደርጓል።

ዛሬ ከህዝብ ተዘርፎ በተቸበችበ መሬት የህውሃት ቁንጮ ባለስልጣናት፣ ወታደሮችና የጥቅም ተጋሪ በመሆን፣ በፍጥነት በመመስረትና በማደግ ላይ ያለው አዲስ የገዥ መደብ አባላት የሆኑ፣ ከልዩልዩ ብሄረሰብ የተውጣጡ ባለጊዜዎች በሚልዮንና በቢሊዮን ስለሚቆጠር ሃብት አንዱ ከአንዱ የሚፎካከሩበት ዘመን ደርሰናል።

የተቃዋሚ ሃይሎችና ህዝብም መንግስት የሚያካሂደውን ውዥንብር ፈጠራ ወደጎን በማድረግ፣ ትግሉን በቀጥታ የሙስና ምንጭ የሆነው መሬትና የመሬት ባለቤትነት ጉዳይ መሆኑን አጽንዖት በመስጠት፣ የዚህ አቀጣጠርና መሪ ተዋናይ ደግሞ በስልጣን ላይ ያለው ህወሓት መራሹ ኢህአዴግ መሆኑን በመገንዘብ የመታገያ አጀንዳ በማድረግ ሊታገሉት ይገባል።

አበጋዝ ወንድሙ